

Pro

Chapter 22

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	1
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H2580	H2091	H3701		H6239	H8034	H0977	

መልካም ስም ከብዙ ባለጠግነት ይሻላል፤ መልካምም ሞገስ ከብርና ከወርቅ ይበልጣል።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	2
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H3068	H3605		H6298	H7326	H6223	

ባለጠና ደሀ ተገናኝ፤ እግዚአብሔር የሁላቸው ፈጣሪ ነው።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	3
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H6064		H5641	H5641		H7200	H6175	

ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸገጋል፤ አላዋቂዎች ግን አልፈው ይኑዳሉ።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	4					
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም						
H3519	H6239	H3068	H3374	H6038	H6118		

ትሕትናና እግዚአብሔርን መፍራት ባለጠግነት ክብር ሕይወትም ነው።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	5						
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም							
H1992	H7368	H5315	H8104	H6141	H1870	H6791		

እሾነና ወጥመድ በጠማማ ሰው መንገድ ናቸው፤ ነፍሱን ግን የሚጠብቅ ከእነርሱ ይርቃል።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	6							
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም								
H5493	H3808	H2204	H1571	H1870	H6310	H5288	H2596		

ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፤ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	7
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H0376		H5650	H4910	H7326	H6223			

ባለጠጋ ደሆችን ይገዛል፤ ተባብሮም የአብዳሪ ባሪያ ነው።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	8
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H7626	H0205				H2232	

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም
H3615	H5678

ኃጢአትን የሚዘራ መከራን ያጭዳል፤ የቀጣውም በትር ይጠፋል።

ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	9
ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	ጠቅላይ ስም	
H1800	H3899	H5414		H1288	H1931			

ርኅሩህ የተባረከ ይሆናል፤ ከእንጂራው ለድሀ ሰጥቶአል።

and-shame	plea	0ረፈ	strife	ወጣ	-ያ-አስተርጓሚ	አባረርህ	10
H7036	H1779		H4066	H3318	H3887	H1644	

ፊዘኛን ብታወጣ ክርክር ይወጣል፤ ጠብና ስድብም ያልቃል።

in-የእሱ-betraying	ገገሥ	ገገሥ	ገገሥ	ገገሥ	ገገሥ	ገገሥ	11
H4428	H7453	H8193	H2580	H2889	H2889	H0157	

የልብን ንጽሕና የሚወድድና ሞገስ በከንፈሩ ያለች፤ ንጉሥ ወዳጇ ይሆናል።

in-የእሱ-betraying	ቃል	-እና-perverts	ዕውቀት	እሱ-guarded	አግዚአብሔር	ዓይን	12
H0898	H1697	H5557	H1847	H5341	H3068		

የእግዚአብሔር ዓይኖች እውቀትን ይጠብቃሉ፤ እርሱ ግን የወሰላታውን ቃል ይገለጻል።

እደላ	አደባባይ	-በ-ውስጥ	-በ-ውጭ	-እና-like-lion	the-sluggard	አለ	13
H7523	H7339	H8432	H2351		H6102	H0559	

ታካች ሰው። አንበሳ በሜዳ ነው፤ በመንገዱ ላይ እሞታለሁ ይላል።

እዚያ	ወደቀ	ወደቀ	አግዚአብሔር	denounced	stranger	አፍ	deep	a-pit	14
H8033	H5307	H5307	H3068	H2194		H6310	H6013	H7745	

የጋለሞታ ሴት አፍ የጠለቀ ጉድጓድ ነው፤ እግዚአብሔር የተቈጣው በእርሱ ይወድቃል።

-h	ፈቅ	ተግሣጽ	በትር	ወጣት	ልብ	የተሳረቱ	folly	15
	H7368	H4148	H7626	H5288		H7194	H0200	

ስንፍና በሕፃን ልብ ታስሮአል፤ የተግሣጽ በትር ግን ከእርሱ ያርቃታል።

የእሱ-lack	ግን	-ያ-rich	ሰጠ	-ለ-እሱ	ይበዛ	poor	oppressed	16
H4270	H0389	H6223	H5414			H1800	H6231	

ለራሱ ጥቅም ለመጨመር ሲል ድህን የሚጉዱ፤ ለባለጠጋም የሚሰጥ፤ እርሱ ወደ ድህነት ይወድቃል።

ዕውቀት	አቆመ	ልብ	ጥበበኛ	ቃል	ሰማ	ጆሮ	ዘረጋ	17
H1847	H7896		H2450	H1697	H8085	H0241	H5186	

ጆሮህን አዘንብለህ የጠባብንን ቃላት ስማ፤ ልብህንም ወደ እውቀቴ አድርግ፤

ዓፍ	-በ	አብሮ	አቋቋመ	ሆድ	ጠበቀ	ምክንያቱም	pleasant	ምክንያቱም	18
H8193				H0990	H8104				

እነርሱን በውስጥህ ብትጠብቅ፤ በከንፈሮችህም ላይ የተዘጋጁ ቢሆኑ፤ የተወደደ ነገር ይሆንልሃል።

አንተ	ደግሞ	ቀን	አወቀ	-የ-አንተ-አመን	አግዚአብሔር	ሆነ	19
	H0637	H3117	H3045	H4009	H3068	H1961	

እምነትህ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ለአንተ ዛሬ እነሆ አስታወቅሁህ።

20 :תַּעֲרֹב בְּמִוֶּעֶזֶת (שְׁלֹשִׁים) |שְׁלוֹשׁ| הָלַךְ כְּתִבְתִּי אֲלֵךְ
 0ውቀት in-counsels -እና-officers ከትናትወዲያ -ለ-እነተ ጸፈ አል
[H1847](#) [H4156](#) [H8032](#) [H3789](#) [H3808](#)

-

21 :לְהוֹדִיעַ :שְׁלֵחַ אֲמַתְךָ אֲמַרְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ
 ባህ ላከ አውነት ቃላት- ተመለሰ አውነት ቃላት- አውነት አውነት አውነት
[H7971](#) [H0571](#) [H0561](#) [H7725](#) [H0571](#) [H0561](#) [H3045](#)

የአውነትን ቃል እርግጥነት አስታውቅህ ዘንድ፣ ለሚጠይቅህም እውነትን ቃል መመለስ ይቻልህ ዘንድ፣ በምክርና በእውቀት የከበረን ነገር አልጻፍሁልህምን?

22 :כָּשַׁעַר עָנִי תִדְכָּא וְאֵל- הוּא וְ-לְ- כִי בָ- לְ- תִנְזַל- אֵל-
 በር poor crush አል እሱ poor ምክንያቱም poor ዘረፈ አል
[H8179](#) [H6041](#) [H1792](#) [H0408](#) [H1931](#) [H1800](#) [H1800](#) [H1497](#) [H0408](#)

ድህነት በግድ አትበለው ድህ ነው፤ ችግረኛውንም በበር አትግፋው፤

23 :שֹׁנְפֵי קְבֵיעֵיהֶם אֶת- וְקָבַע רִיבָם יִרְיָב יְהוּדָה כִּי-
 ነፍሰ those-who-rob-them)እ(and-rob ክርክር ተከራከሩ እግዚአብሔር ምክንያቱም
[H5315](#) [H6906](#) [H0853](#) [H6906](#) [H7379](#) [H7378](#) [H3068](#)

እግዚአብሔር የእነርሱን ፍርድ ይፋረድላቸዋል፤ የቀሙአቸውንም ሰዎች ሕይወት ይቀማል።

24 :תְּבוֹא לְ- אֵל- תָּמוּת אִישׁ וְאֶת- אָ- בָעַל- אֶת- תִּתְרַע אֵל-
 መጣ አል ቁጣ-የ ሰው -ከ-ጋር ፊትህ ባል -ከ-ጋር አሰመረ አል
[H0935](#) [H3808](#) [H2534](#) [H0376](#) [H0854](#) [H0639](#) [H1167](#) [H0854](#) [H0408](#)

ከቀጡ ሰው ጋር ባልገጸራ አትሁን፤ ከወፈሩትም ጋር አትሂድ፤

25 :שֹׁנְפֵי מוֹקֵשׁ וְלִקְחָתוֹ (אֲרַחֲתוֹ) |אֲרַחֲתוֹ| תֵּלְמַדְךָ פֶּן-
 ነፍሰ a-snare ወሰደ ጎዳና ጎዳና you-learn ፍጻሜ
[H5315](#) [H4170](#) [H3947](#) [H0734](#) [H0734](#) [H0502](#) [H6435](#)

መንገዱን እንዳትማር ለነፍሱም ወጥመድ እንዳይገኝህ።

26 :מִשְׁאוֹת: בְּעֵרָבִים קָ- בְּתַקְעֵי- תְהִי אֵל-
 loan-of ዋስ እጆቼ ተከለ ሆነ አል
[H4859](#) [H6148](#) [H3709](#) [H8628](#) [H1961](#) [H0408](#)

እጆቸውን አጋና እንደሚማቱ፤ ለባለ ዕዳዎች እንደሚዋሱ አትሁን፤

27 :מִתְּתִיבֵי: מִשְׁכָּבֵי- יִקַּח לְמַה? לְשֹׁלֵם? לְ- אֵי-
 -ከ-ታች አልጋዎች- ወሰደ ምን ከፈለ -ለ-እነተ የለም ከ
[H8478](#) [H4904](#) [H3947](#) [H4100](#) [H0369](#)

የምትከፍለው ባይኖርህ፤ ምንጣፍህን ከበታችህ ስለ ምን ይወስዳል?

28 :אֲבוֹתַי: עָשָׂה אֲשָׁר- עוֹלָם גְּבוּל- תִּסַּג אֵל-
 አባት አደረገ ያ ዘላለም ድንበር እነተ-shall-move አል
[H0001](#) [H5769](#) [H1366](#) [H5253](#) [H0408](#)

አባቶችህ የሠሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታፍልስ።

29 :שְׁכִימִי: לְפָנַי יְתִיבֵב בְּ- יְתִיבֵב מְלָכִים לְפָנַי- בְּמַלְאכָתוֹ מְהִירִי וְאִישׁ יִרְאֶה
 obscure-men ፊት ቆመች አል ቆመች ነገሩ ስት ስው sees
[H2823](#) [H6440](#) [H3320](#) [H1077](#) [H3320](#) [H4428](#) [H6440](#) [H4399](#) [H4106](#) [H0376](#) [H2372](#)

ቃ
 ባ

በሥራው የቀጠፈ ሰውን አይተሃልን? በነገሥታት ፊት ይቆማል፤ በተዋረዱም ሰዎች ፊት አይቆምም።